



### የጉዳዩ አሳሳቢነት

ዕድሜ ይስጠን እንጅ ከ60ዎቹ በኋላ የሚኖረን ዘመን በሶስት ይከፈላል። የመጀመሪያዎቹ አስር ዓመታት ከስራ ዓለም በመሰናበት ዕረፍት የምናደርግበት ሲሆን ቤተሰብ ጋር ለማረፍ ወደሃገር ቤት መሄድን ጨምሮ የተለያዩ ስቴቶችን እና ሃገራትን ለመጎብኘት በቂ ጊዜ ይኖረናል። ዕድሜ ልክ የተቆጠበው ገንዘብም ለዚህ የሚውል ነው። እንደሁኔታውም ቤት ለማደስና የቤት ዕቃ ለመቀየር ገንዘቡም ሆነ ጊዜው ይኖረናል።

በዕድሜያችን ሰባዎቹን ስንሻገር ግን አንዳንድ የጤና እክል መታየት ይጀምራል። ስኪር፣ ደም ግፊት፣ ኩላሊት ህመም ወዘተ በዚህ ወቅት የሚጠበቁ ናቸው። የተጠራቀመው ገንዘብ መሳሳት ስለሚጀምር ጉዳዩ ማሳሳቡ አይቀርም። በእርግጥ እንደ ሜዲኬር አይነት ፕሮግራሞች ቢኖሩም ሁሉንም የህክምና ወጪ ስለማይሸፍኑ ወጪው የሚያስጭንቅ ይሆናል።

ሶስተኛው የሽምግልና ዘመን በዕድሜያችን ሰማኒያዎቹ ላይ የሚታይ ነው። በአብዛኛው የጤና ችግር የሚታይበት በመሆኑ የቤተሰብ አባላት ድጋፍ ካልተጨመረበት በቀር ብቻውን ለሚኖር ሰው ኑሮ በጣም ከባድ ይሆናል።

እርስዎስ ለጡረታ ጊዜዎት እየተዘጋጁ ነው? ለንጽጽር ያህል ዕድሜያችው ከ40-50 የሆኑ አሜሪካውያን በአማካይ \$250,000.00 ለጡረታ ጊዜ እየቆጠቡ ነው። ዕድሜያችው ከ50-60 የሆኑት ደግሞ በአማካይ \$500,000.00 አዘጋጅተው የዕረፍት ጊዜያቸውን በጉጉት እየጠበቁ ነው። በተቃራኒው በቂ ዝግጅት ካላደረጉት ዉስጥ እስከ 3% ያህሉ ጡረታ ከወጡ በኋል ተመልሰው ስራ ለመቀጠር ተገደዋል። እርስዎስ የትኛው ምድብ ዉስጥ ነወት?

### መፍትሄው



በሽምግልና ጊዜ የሚከሰትን ችግር በፋይናንስ ረገድ ለመቅረፍ የጡረታ ጊዜ ዕቅድ በማውጣት ከአሁኑ መዘጋጀት ያስፈልጋል። በግል መስሪያ ቤት 401K ፣ ለትርፍ ባልተቋቋሙና በትምህርት ቤቶች 403B የተለመዱ የጡረታ ዕቅዶች ናቸው። ቢያንስ የኛን ወርሃዊ መዋጮ ወደ 10% ከፍ በማድረግ ለማይቀረው የሽምግልና ዘመን በቂ ስንቅ ማስቀመጥ ይበጃል።

ከሁሉም በላይ ግን እኛ ብናረጅም የገቢ ምንጮችን የማይደርቅበትን መንገድ መዘየድ ያስፈልጋል። ይህም ከActive Income ወደ Passive Income ሽግግርን ያመጣል። በመሆኑም በቤት ኢንሸስትመንት መሰማራት፣ ስቶክ ገበያ ላይ መዋዕለንዋይ በማፍሰስ፣ እንደ Indexed Universal Life (IUL) ያሉ የሕይወት መድን በመግዛት ለጡረታ ጊዜ የሚበቃ በቂ ገንዘብ ማስቀመጥ ይቻላል።

ውድ አንባብያን፤ ሰላግል የጡረታ ዕቅድዎ ዝርዝር መረጃና ድጋፍ ከፈለጉ የዚህን ጽሁፍ አቅራቢ በቅዳሜ ገበያ ዝግጁት ስልክ በኩል ሊያገኙት ይቻላሉ።